



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሰባተኛ ዓመት ቁጥር ፴፯
አዲስ አበባ — ሰኔ ፳፮ ቀን ፲፱፻፺፫

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

7th Year No. 37
ADDIS ABABA - 3rd July, 2001

ማውጫ	CONTENTS
<p>አዋጅ ቁጥር ፪፻፵፯/፲፱፻፺፫ ዓ.ም የነዳጅ ዋጋ ማረጋገጫ ፈንድ ማቋቋሚያ አዋጅ ገጽ ፩፻፷፻፵፯</p> <p>አዋጅ ቁጥር ፪፻፵፯/፲፱፻፺፫ የነዳጅ ዋጋ ማረጋገጫ ፈንድ ለማቋቋም የወጣ አዋጅ</p> <p>የነዳጅ ምርቶች ከማንኛውም ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ እንቅስቃሴ ጋር ያላቸውን ከፍተኛ ትስስር እና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ በመገንዘብ ፡</p> <p>የነዳጅ ዋጋን ማረጋገጥ የሚያስችል ፈንድ ማቋቋም አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ፡</p> <p>በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፶፭(፩) መሠረት የሚከተለው ታውጇል ።</p> <p>፩. አጭር ርዕስ ይህ አዋጅ “የነዳጅ ዋጋ ማረጋገጫ ፈንድ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፪፻፵፯/፲፱፻፺፫” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል ።</p> <p>፪. መቋቋም የነዳጅ ዋጋ ማረጋገጫ ፈንድ (ከዚህ በኋላ “ፈንድ” እየተባለ የሚጠራ) የገንዘብ ሚኒስቴር በሚከፍተው ልዩ የባንክ ሂሳብ ውስጥ ተቀማጭ እንዲሆን በዚህ አዋጅ ተቋቋሟል ።</p> <p>፫. የፈንዱ ዓላማ የፈንዱ ዓላማ በዓለም ገበያ በሚከሰተው የነዳጅ ዋጋ ማደግ ምክንያት የሚያስፈልገውን ተጨማሪ ወጪ በመደገም የነዳጅን ዋጋ ማረጋገጥ ይሆናል ።</p> <p>፬. ፈንዱ ምንጮች ፈንዱ ከሚከተሉት ምንጮች የሚሰበሰብ ይሆናል ፡</p> <p>፩. በዓለም ገበያ የነዳጅ ዋጋ በመቀነሱ ምክንያት ከሚገኝ ተራፊ ሂሳብ ፡</p>	<p>PROCLAMATION NO. 247/2001 A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF FUEL PRICE STABILIZATION FUND</p> <p>WHEREAS, having due cognizance of the close tie that fuel products have with every economic and social activity and their importance in the economy;</p> <p>WHEREAS, it has become necessary to establish a scheme which would stabilize fuel price.</p> <p>NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55/1/ of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:</p> <p>1. <i>Short Title</i> This proclamation may be cited as the “Fuel Price Stabilization Fund Establishment Proclamation No.247/2001.”</p> <p>2. <i>Establishment</i> Fuel Price Stabilization Fund (hereinafter referred to as “the Fund”) is hereby established to be deposited in a special account to be opened by the Ministry of Finance.</p> <p>3. <i>Objectives of the Fund</i> The objectives of the Fund shall be to stabilize fuel price by subsidizing the additional cost required due to escalation of fuel price in the international market.</p> <p>4. <i>Sources of the Fund</i> The fund shall be collected from the following sources: 1/ amount gained as a result of fuel price reduction in the international market;</p>

የነዳጅ ዋጋ
Unit Price 2.30

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፻፩
Negarit G.P.O.Box 80,001

፪. ለነዳጅ ዋጋ ማረጋገጫ እንዲውል ከሚገኝ የውጭ ዕርዳታ፣ ይሆናል ።

፫. የፈንዱ ተሰብሳቢ ገንዘብ

፩. የኢትዮጵያ ነዳጅ ድርጅት የአገር ውስጥ የነዳጅ መሸጫ ዋጋ በሚወሰንበት ጊዜ ለነዳጅ መግዣና ለሌሎችም ጉዳዮች ታላቢ ተደርገው በነበሩ ወጪዎች እና በትክክል በተደረገው ወጪ መካከል የሚኖረውን ልዩነት ለፈንዱ ሂሳብ ገቢ ያደርጋል ።

፪. የኢትዮጵያ ነዳጅ ድርጅት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተገለፀውን ሂሳብ ለፈንዱ ገቢ የሚያደርገው በየሥዕት ወሩ የሚደረገው የነዳጅ ምርቶች ዋጋ ማስተካከያ ተግባራዊ ከተደረገበት ወር እ.ኤ.አ. አምስት የሥራ ቀናት ውስጥ ይሆናል ።

፬. ስለክፍያዎች

ከፈንዱ ሂሳብ ገንዘብ ወጪ ሆኖ የሚከፈለው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሲፈቅድ ይሆናል ።

፭. የገንዘብ ሚኒስትሩ ሥልጣን

የገንዘብ ሚኒስትሩ ፡

፩. ፈንዱ የሚቀመጥበትን ልዩ የባንክ ሂሳብ ይከፍታል ፤

፪. የፈንዱን ሂሳብ ይይዛል ፤ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሲፈቀድም ሥራ ላይ ያውላል ።

፮. የሂሳብ መዛግብት

የፈንዱ የመዝገብና የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት የፌዴራል መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን የሚከተል ይሆናል።

፯. አዲት

የፈንዱ ሂሳብና መዛግብት በዋናው አዲተር በየዓመቱ ይመረመራሉ ።

፲. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ ከሰኔ ፳፮ ቀን ፲፱፻፺፫ ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል ።

አዲስ አበባ ሰኔ ፳፮ ቀን ፲፱፻፺፫ ዓ.ም.

ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

2/ donation obtained from foreign sources for fuel price stabilization.

5. Collection of the Fund

1/ The Ethiopian Petroleum Corporation shall deposit in the account of the Fund the difference between expenses for fuel purchase and other operations taken into account when determining sales price of fuel at a local market and the actual expenses incurred.

2/ The Ethiopian Petroleum Corporation shall deposit, the amount specified under Sub-Article (1) of this Article, within five working days from the coming into force of the fuel price adjustment determined every three months.

6. Disbursement

Disbursement of the Fund shall only be made with prior authorization of the Council of Ministers.

7. Power of the Minister of Finance

The Minister of Finance is hereby empowered to:

1/ open a special account for the deposit of the fund;

2/ Maintain and administer the Fund's special account, make disbursements out of the special account for expenditures authorized by the Council of Ministers.

8. Books of Accounts

The books and accounts of the Fund shall be maintained in accordance with the Federal Government of Ethiopia Financial Administration Proclamation.

9. Audit

The accounts of the Fund shall be audited , by the Auditor General, annually.

10. Effective Date

This Proclamation shall enter into force as of the 3rd day of July, 2001.

Done at Addis Ababa, this 3rd day of July, 2001.

NEGASO GIDADA (DR.)

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA